



**የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)**  
**Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)**

ሚያዝያ 23 ቀን 2011

ዓለም አቀፍ የላባደሮች ቀን

የኢትዮጵያ ሠርቶ አደር ሕዝብ ሰቆቃ ቀጣይ ሆኗል

ሚያዝያ 1969—ኢሕ አፓና ደጋፊዎቹ የላባደሩን ቀን በሰላማዊ ስልፍ በአዲስ አበባ ሲያከብሩ በአረመኔው ደርግና ጭፍሮቹ ከሺ በላይ የሆኑት በየቀበሌው ተረሽነው ሲገደሉ ሌሎችንም ከእስር ቤት አውጥተው ረሽነዋል ። ሁሌም በዚህ ቀን የምንዘከራቸው ሰማዕታት ናቸው ። ዛሬም ይህን ቀን ስናከብር በሹሞቹ የወያኔ አገዛዝ ቀጥሎ የኢትዮጵያ ሠርቶ አደር ሕዝብ ከማጡ ወደ ድጡ መስመጡን በማጤን ነው ።

ለዓመታት የሠራተኛው ነጻ ማህበር ታግዶ ተለጣፊ ማህበር በምትኩ ተሰይሞ አለ ። በደርግ የተጀመረው በወያኔም በሹሞቹም ዛሬም ቀጥሏል ። ለዘመናት ልንል በምንችለው ደረጃም በአሁኑ ወቅት ሠርቶ አደሩ ሕዝብ የኑሮ ዋስትና ተነፍጎ እየተበዘበዘ ይገኛል። መብቱን ለማስከበር ሲነሳም አፈናና ግድያ እየመጣበት ቆይቷል ። የሠራተኛ ሕግ የሚባለውን አሁንም በስራ ውሎ ያለው የባርነት ህግ ነው ። ባዕዳን በሰርቶ አደሩ ላይ ሙሉ የረገጠና ብዝበዛ መብት ተሰጥቷቸው ላባደሩን ያሰቃያሉ ። የኑሮ ውድነት ጣራ ጥሶ ወጥቶ ባለበት የሰርቶ አደሩ የደምዘ ጭማሪ ጥያቄ ምላሽ ያጣ ከመሆኑ በላይ የአሁኖቹ ሹሞችም ደምዘ አለመጨመር ኤኮኖሚያዊ ብልህነት ነው ሲሉን እየሰማን ነው ። የየካቲት አብዮት ቁልፍ አንቀሳቃሽ የነበረው የኢትዮጵያ ላባደር ዛሬ ከዓመታት በኋላ ያኔ ይሻለው ነበር በሚያሰኝ የከፋ ሁኔታ ላይመገኘቱ ምንም ጥርጥር የለውም ። ግንጠላ ከኤርትራ ላባደሮች አለያይቶታል ። ዘረኛ ስርዓትም ጎድቶታል። መብቱን ማስከበሪያ የጋራ ማህበር ባለመኖሩ አንድነቱን አጠናክሮ ሊታገል አልቻለም ። ለሰርቶ አደሩ መብት የተዋደቁትን እነ አበራ ገሙን፣ማርቆስ ሐጎስና ብዙዎቹን ሰመኢት ስናስታውስ የላባደሩ ትግል ከግቡ አለመድረሱን መገንዘብ መገደዳችን አልቀረም ።

ህገወጥና ተለጣፊው የሠራተኛ ማህበር በአስችኳይ ፈርሶ ላባደሩ በነጻነት የራሱን ማህበራትና የጋራ ተቋም መመስረት መቻል አለበት ። ያለፈውን መቀጠል ጸረ ሰርቶ አደር አቅዋምና እርምጃ ነው ። በእስር የሚማቅቁትም የሰርቶ አደሩ ታጋዮች ገና አልተፈቱምና መፈተታቸው የግድ መሆን አለበት ። የባርነት ህጉ ተሸሮ ሰርቶ አደሩ ሕዝብ በነጻ መክሮና በድምጹ የሚያጸድቀው የሰራተኛ ህግ መደንገግ ይገባዋል ። የሰርቶ አደሩ ሕዝብ ከኑሮ ውድነት ተመጣታኝ የሆነ ደምዘ ሊከፈለው፤ የባርነት የስራ ሁኔታ ሊወገድለትም ያስፈልጋል። ባለው ሁኔታ ሠርቶ አደሩ በይፋም በህቡዕም፤ በሁሉም ፈርጅና መስክ መደራጀቱ ወሳኝ ሆኖ ይገኛል ብንል ትክክል ነው ። ቀጥሎ ያለው ዘረኝነትና የግፍ አገዛዝ ጸረ ሰርቶ አደር በመሆኑ ይህ አገዛዝ ተወግዶ በሽግግር መንግሥት መተካቱም ቀን ቀጠሮ የማይሰጠው ግዳጅ ነው ።

የኢትዮጵያ ሠርቶ አደር ሕዝብ መብቶች በትግላችን ይከበሩ !  
 ዘረኛው ጸረ ላባደር ጸረ ሕዝብ ስርዓት ይውደም !  
 ኢትዮጵያዊነት ያቸንጉል !!

EPRP  
 P.O.BOX 73337  
 Washington DC, 20056  
 USA

Email [ESPIC@aol.com](mailto:ESPIC@aol.com)  
 Website [www.eprp.com](http://www.eprp.com)

EPRP  
 BP 30022  
 92276 Bois Colombes cedex  
 France